



MORESH WEGENIE AMARA ORGANIZATION

ሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት

P. O. Box 55321, Washington, DC 20040-5321

Tel: (202)-677-0094

Web: <http://www.moreshwegenie.org/>

ሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት

ቅዳሜ ጥር ፭ ቀን ፪ሺህ፲፱.ም.

የአቋም መግለጫ

የሞረሽ ወገኔ ሰነድ ጽርጽት 3ኛ ጉባዔ የአቋም መግለጫ!

እኛ የሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት 3ኛ ጉባዔ ተሳታፊዎች ጥር 5 ቀን 2010 ዓም ባደረግለው ጉባዔ፣ ድርጅቱ ባለፉት 5 ዓመታት ያከናወናቸውን የተለያዩ ተግባሮች በማዕከላዊ ምክር ቤቱ በቀረበው ዝርዝር ሪፖርት፣ በቁጥጥርና ፍተሻ ኮሚቴ የገንዘብ አወጣጥና አጠቃቀም እንዲሁም የመመሪያዎች አፈጻጸም ግምገማ ሪፖርት አዳምጠን ባደገርነው ሠፊ ውይይት ፣ በቀረቡት ሪፖርቶች ላይ የሚስተካከሉትን እንዲስተካከሉ፣ የሚጨመሩ እንዲጨመሩ ሀሳብ በማቅረብ ሪፖርቶቹ የድርጅቱ ቋሚ ሰነዶች ሆነው እንዲያዙ በሙሉ ድምፅ በመወከስ የሚከተሉትን የአቋም መግለጫዎች አውጥተናል።

1 ጉባዔው ዐማራውና ኢትዮጵያ የገጠሟቸውን ችግሮች፣ በአንክሮ መርምሯል። አገሪቱ በአሁኑ ሁኔታ ከቀጠለች የመፈራረስ ዕጣዋ ሠፊ መሆኑን አጠናቋል። ይህ እንዳይሆን፣ ሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት በበኩሉ ማከናወን ያለበትን ዐማራውን የማደራጀትና የማንቃት ሥራ በአገር ቤትና በውጭ አጠናክሮ ከመቀጠል ባሻገር፣ በኢትዮጵያ አንድነት፣ ሉዓላዊነት፣ በግለሰብ ነፃነትና በሕግ የበላይነት ከሚያምኑ ድርጅቶች፣ ቡድኖች እና ግለሰቦች ጋር በመመካከር፣ ኢትዮጵያ የተጋረጡባትን እንደ አገር የመቀጠል ያለመቻል የመበታተን አደጋ ገፎ፣ ወደ ነባሩ የአባቶቻችን የአብሮነትና የመቻቻል ግንኙነት እንድንመለስ የሚያደርጉ ፖለቲካዊ፣ ማኅበራዊና መሰል ሥራዎች በልዩ ትኩረት እንዲሠሩ አጽንዖት ሰጥቶ ተወያይቷል። ለዚህ ተግባራዊነትም የሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት አካላትና አባላት በሚኖሩባቸው አካባቢዎች፣ ባሉባቸው ባህላዊና ማኅበራዊ ስብሰቦች ውስጥ የአሰባሳቢነት፣ የመልካም ዐማራዊ ኢትዮጵያዊነት ምሳሌዎች በመሆን፣ የአብሮነቱን ስሜት እንዲጎለብት የሚችሉትን ሁሉ እንዲያደርጉ ጉባዔው አሳስቧል።

2 ሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት የተመሠረተበትን መሠረታዊ ዓላማዎች ባለፉት አምስት ዓመታት ደረጃ በደረጃ ተግባራዊ ለማድረግ ያደረገውን ጥረትና የተገኘውን ውጤት በሪፖርቱ በሚገባ ከመረዳታችንም በላይ፣ ሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት፣ የዐማራው ድምፅ ከመሆን አልፎ፣ ዐማራው በኢትዮጵያ ምድር የሚመጥነውን ፖለቲካዊ፣ ማኅበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ እና ሃይማኖታዊ ቦታውን ማስጠበቅና ለኢትዮጵያ አንድነት ተጠብቆ መዝለቅ የሚታገል ፣ «የዐማራ ኅልውና ለኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት» የተሰኘ የፖለቲካ ድርጅት እንዲመሠረት መደረጉ ተገቢ እና የሚያኮራ መሆኑን አጠነን።

